



DEPARTMENT OF CHILDREN, YOUTH, AND FAMILIES

የምደባ ስምምነት Placement Agreement

Table with 2 columns: የተመደበው ልጅ(ጆች)/ወጣት and የትውልድ ቀን

የሚከተለው ጋር ተመድቧል:

ከቤት-ውጪ እንክብካቤ ለሚያስፈልገው ልጅ/ወጣት ደህንነቱ የተጠበቀ፣ ጥራት ያለው ምደባ ለማግኘት እንክብካቤ ሰጪዎች ከልጆች፣ ወጣቶች እና ቤተሰቦች መምሪያ (DCYF) እንዲሁም ከልጁ ቤተሰቦች ጋር ጠቃሚ ሽሪኮች ናቸው።

ይህ የምደባ ስምምነት ቤትዎ ውስጥ የሚመደበውን ልጅ ደህንነት የሚያረጋግጥ አስፈላጊ እና ጠቃሚ መረጃ ይሰጣል። የልጆች/ ወጣቶች ወይም ቤተሰቦቻቸው መረጃ ሚስጥራዊ ነው፤ መረጃው የሚሰጠው በጉዳዩ እቅድ ላይ ለሚሳፉ ሰዎች ብቻ ነው።

አስፈላጊ የአድራሻ መረጃ:

የተመደበልዎት የጉዳይ ሰራተኛ _____ በመደበኛ የሰራ ሰአታት በ _____ ስለልጁ የሚኖሩ ጥያቄዎችን ለመርዳት ይገኛል።

- የጠረጠሩትን የልጅ ጥቃት እና ቸል መባል ለማሳወቅ ከመደበኛ የሰራ ሰአታት በኋላ 1-866-END HARM ላይ ይደውሉ።
• የጉዳይዎ ወላጅ እና እንክብካቤ ሰጪ የድጋፍ መስምር 1-800-301-1868 አስቸጋሪ የጉዳይዎ ሁኔታዎችን ለመፍታት ከሰራ ሰአታት በኋላ ድጋፍ ይሰጣል።

ከቤት እንክብካቤ-ውጪ የሚኖረውን ልጅ/ወጣት ደህንነት ለማሻሻል ከ DCYF ጋር መስራት እና የፍርድቤት ትዕዛዞችን ዝርዝር ማለትም የሚከተሉትን ጨምሮ ነገር ግን በዘህ ሳያበቃ ማክበር አስፈላጊ ነው።

የመጀመሪያ ምደባ (የመጀመሪያው ከቤት-ውጪ ምደባ):

1. ልጁ በተመደበ በመጀመሪያዎቹ 30 ቀናት ውስጥ የሚከተሉትን ማግኘቱን ማረጋገጥ:
• በተቻለ ፍጥነት ነገር ግን ከምደባው ከአምስት ቀናት ሳያልፍ የመጀመሪያ የጤና ምርመራ።
• ቀደም-ያለ ወቅታዊ በሽታ የማወቅ ምርመራ እና ህክምና (EPSDT) የሚባለውን የጤናማ-ልጅ ምርመራ አስቀድሞ ካልተደረገ በልጁ የመጀመሪያ ምደባ የመጀመሪያዎቹ 30 ቀናት ውስጥ ማድረግ።
• ልጁ አንድ ጥርስ ካለው የጥርስ ምርመራ። ልጁ ባለፉት 6 ወራት ውስጥ የጥርስ ምርመራ ካደረገ አያስፈልገውም።
2. በተጨማሪ በተመደቡ በመጀመሪያዎቹ 30 ቀናት ውስጥ የልጅ ጤና እና ትምህርት ተቆጣጣሪ (CHET) መርማሪው ስለልጁ የህክምና፣ እድገት እና የባህሪ ፍላጎቶችን በተመለከተ ቀጠሮ ለማስያዝ ያነጋግርዎታል።

እንክብካቤ ሰጪዎች፡

1. የ ProviderOne ካርድ ካልተገኘ ለጉዲፈቻ ልጆች ጊዜያዊ የፋርማሲ እና የህክምና አገልግሎቶች ደረሰኝ ለማግኘት የተመደበልዎትን የጉዳይ ሰራተኛ ያነጋግሩ።
2. ምደባው ልጁ የቀድሞው ት/ቤቱን እንዲለቅ ካደረገ ልጁን ወዲያው አዲስ ት/ቤት ያስገቡ። የተመደበውን የጉዳይ ሰራተኛን እንደልጁ አንድ አድራሻ ይጥቀሱት። ልጁን ት/ቤት ለማስገባት ችግሮች ካሉ የተመደበውን የጉዳይ ሰራተኛ ያሳውቁ።
3. ልጁ/ወጣቱ ከወላጆች፣ ወንድምና አህቶች እና/ወይም የቤተሰብ አባላት ጋር እንዲገናኝ የጉብኝት እቅድ በማዘጋጀት ይሳተፉ፤ የሚከለክል የፍርድቤት ትዕዛዝ ከሌለ በስተቀር። ለተቀጠሩ ጉብኝቶች ልጁን/ወጣቱን ያዘጋጁ።
4. ማንኛውንም ያልታቀደ የወላጅ/ልጅ/ወጣት ግንኙነት ለምሳ የስልክ ጥሪ፣ ያልተጠበቀ ጉብኝት ወዘተ ለተመደበው የጉዳይ ሰራተኛ ያሳውቁ።
5. የጋራ የማቀድ ስብሰባዎች ላይ ይሳተፉ። የጋራ የማቀድ ስብሰባ ስለልጁ ደህንነት እና ቋሚነት ግብአት እና አውቀት የሚሰጥ እድል ነው።
6. ስለልጁ/ወጣቱ ማንኛውንም ስጋት ለምሳሌ የጥቃት፣ ችልተኝነት፣ ህክምና፣ ባህሪ፣ እድገት ወይም የትምህርት ጉዳዮች ለተመደበው የጉዳይ ሰራተኛ ያማክሩ።
7. ከተመደበው የጉዳይ ሰራተኛ ጋር ይወያዩ እና በእርስዎ እንክብካቤ ስር ለተመደበው ልጅ/ወጣት የሚመቸውን ተገቢ የስነ-ምግባር ስልቶችን ወይም አማራጮችን ይተግብሩ። አካላዊ ቅጣት አይፈቀድም።
8. የኢንዱያ ልጅ ደህንነት ህግ መስፈርቶችን ለማሟላት ተግባራዊ መደረግ ሲኖርበት ከልጁ/ወጣቱ የተመደበ የጉዳይ ሰራተኛ የሚሰጥ ማንኛውንም መመሪያ እንዲሁም ሌላ የልጁ/ወጣቱ የባህል ፍላጎቶችን ይከተሉ።
9. ልጁ ቀጣይነት ያለው የህክምና፣ ጥርስ እና አዕምሮ የጤና አገልግሎቶች ማለትም በፌደራል ደረጃ በሚመከረው የምርመራዎች ቀጠሮ መሰረት እድሜ-ተኮር የ EPSDT ምርመራን ጨምሮ ማግኘቱን ያረጋግጡ። (በመጀመሪያው የህይወት አመት 5 ምርመራዎች፣ በ12 ወራት እና 2 አመት እድሜ መካከል 3 ምርመራዎች፣ በ3 እና 20 አመት እድሜ መካከል አመታዊ ምርመራዎች)።
10. የህክምና/የጥርስ አገልግሎት ሰጪ ለማግኘት እገዛ ከፈለጉ የ Medicaid የባለጉዳይ አገልግሎት መስመር በ1-800-562-3022 የውስጥ መስመር 15480፣ ከሰኞ እስከ አርብ ፣ ከ7:30 AM እስከ 5:00 PM (ፓስፊክ ሰአት) ያነጋግሩ ወይም የ ProviderOne ድህረ-ገጽ <http://hrs.a.dshs.wa.gov/providerone/providers.htm> ይጎብኙ።
11. ወደልጁ የህክምና/የጥርስ ቀጠሮዎች ለመሄድ የሚወጡ ወርሀዊ የርቀት ጉዞ ወጪዎች ይተካሉ። የእንክብካቤ ሰጪ ወርሀዊ የርቀት ጉዞ ቅጽ ከ <http://www.dshs.wa.gov/ca/fosterparents/forms-policies.asp> ላይ ማውረድ ይቻላል።
12. ህክምና በሚያገኙበት ወቅት ለጤና ሰጪው የልጁን የ ProviderOne ካርድ ይስጡ።
13. የህክምና/የጥርስ እንክብካቤ ቀጠሮዎች፣ አድራሻች እና የቀጠሮዎቹን ውጤቶች/ምክሮች ለመዘገብ የህክምና ሎጎ ይጠቀሙ።

የልጁ/ወጣቱን ደህንነት በይበልጥ ለማረጋገጥ እንክብካቤ ሰጪው በሚከተሉት መንገዶች ለመተባበር ተስማምቷል፡

1. ለልጁ ቁጥጥር የማይደረግበት ተደራሽነት ያለው የ16 አመት እና ከዛ በላይ እድሜ ሰው ሁሉ ላይ የወንጀል የኋላ ታሪክ ምርመራ እንዲሁም የልጅ ጥናት እና የቸልተኛነት ምርመራ ያድርጉ፤
2. ቤት ውስጥ የሚኖር ሰው ከተለወጠ ለተመደበው የጉዳይ ሰራተኛ ያሳውቁ እንዲሁም ሰውየው ከላይ በ#1 ላይ የተገለጸውን መስፈርት የሚያሟላ ከሆነ የወንጀል የኋላ ታሪክ ምርመራ እንዲሁም የልጅ ጥናት እና የቸልተኛነት ምርመራ ያድርጉ፤
3. ለልጁ/ወጣቱ እንክብካቤ የመስጠት ችሎታ ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድር የሚችል ማንኛውንም ጉዳይ ለተመደበው የጉዳይ ሰራተኛ ያሳውቁ። ይህ ማለት ልጁ/ወጣቱ ቤት ውስጥ መቆየት እንደማይችል ካወቁ አዲስ ምደባ ለማቀድ ከተመደበው የጉዳይ ሰራተኛ ጋር በትብብር መስራትን ያካትታል።
4. ልጅ ከቤት ወይም እንዲወጣ ከጠየቁ አደጋ ከሌለ በስተቀር ተገቢ የሆነ እቅድ መኖሩን ለማረጋገጥ ቢያንስ የ14 ቀናት ማስታወቂያ ለተመደበው የጉዳይ ሰራተኛ መስጠት አለብዎት።
5. ሁሉም እንክብካቤ ሰጪዎች የጣት አሻራ ምርመራ ማድረግ አለባቸው። ከላይ የተገለጸው ልጅ/ወጣት ላይ ከምደባ በፊት የ NCIC ወይም BCCU ምርመራ ማድረግ ያለባቸው የዘመድ እንክብካቤ ሰጪዎች ወይም ተመራጭ ሰዎች የጣት አሻራ ምርመራ ማድረግ እና ለተመደበው የጉዳይ ሰራተኛ መመለስ ያለባቸው የ **NCIC ወይም BCCU ምርመራ በተደረገ በ10 ቀናት ውስጥ ነው።**
6. የተጠየቀውን መረጃ በሙሉ በተቻለ ፍጥነት በቶሎ ይመልሱ።
7. ከተወለዱ እስከ አንድ አመት ድረስ ላሉ ልጆች የጨቅላ ደህንነቱ የተጠበቀ አተኛነት መመሪያዎችን ለመከተል ተስማፍያለሁ።

DCYF የሚከተለውን ያደርጋል፡

1. የልጁ/ወጣቱን የህክምና፣ ትምህርት፣ ስነ-ልቦናዊ እና የባህሪ ፍላጎቶች በተመለከተ የሚታወቅ እና የሚገኝ መረጃ ይሰጥዎታል።
2. የጤና ችግር ላለባቸው ልጆች እንክብካቤ ከሚሰጡ ጋር የእንክብካቤ ሰጪ የድጋፍ እቅድ (DCYF 10-428) ያዘጋጃል።
3. የፍርድቤት አቤቱታ መስሚያ፣ የጋራ የማቀድ ስብሰባዎች ወዘተ ማስታወቂያ በወቅቱ ማግኘትዎን ያረጋግጣል።
4. በሚከተሉት ላይ መረጃ ይሰጥዎታል፡
 - ሀ. የጉዳይ ፈቻ እንክብካቤ ፈቃድ መስጫ እና መገኛ አድራሻ
 - ለ. የሰልጠና እድሎች
 - ሐ. የ TANF የገንዘብ ጥቅሞች
 - መ. የህክምና / Medicaid ሽፋን
 - ሠ. ሌሎች የሚገኙ አገልግሎቶችን
5. የቤተሰብ ቤቱ ላይ ጥናት ማድረግ።

ልጁ/ወጣቱ በ DCYF አያያዝ ስር ስለሆነ የሚከተሉት ከሆኑ ፍርድቤቱ ሊያስወግደው ይችላል፡

- ምደባው የልጁ/ወጣቱን ጥቅም/ፍላጎት የማያስከብር መሆኑ ከተወሰነ፤
- የዚህ ስምምነት ማንኛውም አካል ከተጣሰ፤
- የልጁ/ወጣቱ የድንገተኛ ጊዜ ምደባ መቀጠል እንደማይችል ከተወሰነ ወይም
- የዘመድ ወይም ምቹ የሆነው ሰው ቤት ለምደባ ተቀባይነት ካላገኘ።

የልጁን መረጃ/የምደባ ጥቆማ ቅጽ (DCYF 15-300) ቅጂ ተቀብያለሁ። አዎ አይ

የጨቅላ ደህንነቱ ተጠብቆ አተኛኛነት መመሪያዎች ላይ ውይይት አድርገናል እንዲሁም የጨቅላ ደህንነቱ ተጠብቆ አተኛኛነት መመሪያዎች ቅጽ DCYF 22-1577 ቅጂ ተሰጥቶኛል። አዎ አይ ተገቢነት የለውም

እንክብካቤ ሰጪ ቀን	እንክብካቤ ሰጪ ቀን	የተመደበ የጉዳይ ሰራተኛ ቀን
---------------------	---------------------	---------------------------

ስርጭት፡ የእንክብካቤ ሰጪ ግብዓት የቤተሰብ፣ የልጅ መዝገብ